



የጎንደር ሕብረት

gonderhibret72@gmail.com /website: www.gonderhibret.org

August 27, 2016

ይድረስ ለጎንደር ሕዝብ

ቁጥር 10

የዘረኛው ወያኔ ውድቀት፤ የመጨረሻው መጀመሪያ እየታየ ነው!

በዓለም ዙሪያ የተከሰቱ አምባ ገነኖች የሕዝብን መብት በመሳሪያ ኃይል አፍኖ እና እረግጦ አስከ ዘለዓለም የሰልጣን እድሜያቸውን ለማራዘም በሕዝብ ላይ የመከራ ዶፍ ያወርዳሉ። ቢሆንም፤ ግን መብቱ የተረገጠና ማንነቱ የተካደ ሕዝብ ሲመረጠው፤ አያሌ አምባ ገነኖችን ከሰልጣናቸው አሸቀጥጥሮ ሲጥል ስለማየታችን በርካታ አብነቶችን መጥቀስ እንችላለን።

የኢትዮጵያም ሕዝብም እንደ ሌሎቹ፤ ምሳሌ ሊሆን፤ ወያኔ በሀዘባችን ላይ ለሃያ አምስት ዓመት ጭኖት የኖረው የግፍ ጽዋ ሊሸከም ከሚችለው በላይ ስለሆነበት፤ ከአንግዲህ ወደ ኋላ ላይመለስ፤ ለመብቱና ለአገራዊ አንድነት ሆ! ብሎ በመነሳት ለአንደ እና ለመጨረሻ አሸቀጥጥሮ ሲጥል ቆርጦ ተነስቷል። ወያኔም ይህን የሕዝብ አመጽ ለማክሸፍ እና ሰልጣኑን ለማስገባት የሚችለውን ሁሉ ከማድረግ ወደ ኋላ አይልም። ስለሆነም፤ እያሰበ ያለውንና በማድረግ ላይ ያለውን አንዳንድ ማሳያዎችን ለመጥቀስ እንወዳለን። ምክንያቱም፤ ከአሁን በፊት በመግለጫዎቻችን ያስቀመጥናቸው ነገሮች ሁሉ ተፈጽመዋል እና፤ ሕዝባችን ልብ ሊል ይገባል። በጎንደር የተጀመረው ሕዝባዊ አመጽ ወደ ሌሎችም ከተሞችና ክልሎች እየተቀጣጠለ በመሄዱ፤ ጎንደርን መቀጣጫ አድርጎ ሌላውን ለማስደንገጥ፤ ልዩ ልዩ ዝግጅቶችን እያደረገ በመሆኑ ሕዝባችን እጅ ለእጅ ተያይዞ በአንድነት በመቆም የተጀመረው ትግል ለድል እንዲበቃ፤ የተለያዩ የትግል ስልቶችን በመጠቀም፤ የተገኘውን ውጤት መከላከል አለበት ብለን እናምናለን። የወያኔን ኃይል ለመበታተን፤ ትግሉ በሌሎች ክልሎችም ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። የነብርን ጅራት አይዙም ከያዙም አይለቁም ነውና።

ወያኔ የጎንደርን ሕዝብ ለመከፋፈልና እርስ በርስ እንዲጋጭ፤ የቅማንት ሕዝብ ሳይወድ በተጽኖ፤ እራሱን በራሱ እንዲያስተዳድር የጠየቀውን ጥያቄ ከተዳፈነበት በማንሳት እንደገና ለማንቀሳቀስ፤ “የጠየቃችሁትን ሁሉ እንፈቅዳለን ተቀብሉን” ለማለት በመዘጋጀት ላይ በመሆኑ እንዲታወቅ። የጎንደር ሕዝብ ይህን የወያኔን ሴራ አውቆ በወያኔ ወኪሎች የሚመጣውን ጥያቄ ውድቅ እንደሚያደርገው ብናምንም፤ ቀድሞ መዘጋጀትን ይጠይቃል። ጥያቄውን ያነሱ የቅማንት ወገኖቻችንም፤ የወያኔን ወጥመድ ይረገጣሉ ብለን ጭራሽ አናምንም። ድቅድቁ ጨለማ ሊነጋ ደሮ በሚጨክበት ሰዓት እንዲህ ያለ ከፋይ እና ለትውልድ ጠንቅ ጥሎ የሚያልፍ እርምጃ ሕዝባችን መቀበል የለበትም ብለን ስለምናምን ማለት ነው። ዘርን መሰረት ያደረገ መብት እውነተኛ የሕዝብን መብት አያስከብርም። አሁን ትኩረታችን በወያኔ ላይ ብቻ መሆን አለበት።

በአማርኛ ተናጋሪው ሕዝብ የመጣ ጨና በማስመሰል፤ ወያኔ የትግራይ ተወላጅ የሆኑ ደጋፊዎችን፤ ጎብረታቸውን እየሸጡ፤ ከጎንደር እና ከባሕርዳር እንዲወጡ እያደረገ ነው። ይህን የሚያደርገው የጎንደር እና የጎጃም ሕዝብ ፀረ



የጎንደር ሕብረት

gonderhibret72@gmail.com /website: www.gonderhibret.org

ትግራ ነው! ለማሰናኘትና የሚደረገውን የመብት ትግል ወደ ጎሳ ጥላቻ ከቶ፤ ሕዝብን እርስ በእርሱ ለማፋጀት እና ኢትዮጵያን ለመበታተን ያለው እኩይ እቅዱ እንዲሳካ ለማድረግ የሚጠቅምበት ዘዴ በመሆኑ፤ ሕዝባችን ከዚህ ርካሽ የወያኔ የዘረኝነት ወጥመድ እንዳይገባ፤ የጎንደር ሕብረት በጥብቅ ያሳስባል። መንግሥት ይቀየራል፤ ሕዝባችን ግን፤ አብሮ ኑሯል ፤ ለወደፊትም ይኖራል። ቁርሾና ጥላቻ ለሕዝባችንም ሆነ ለአገራችን ጭራሽ አይጠቅምም። ትግላችንም፤ ወያኔን እና ከርሱ ጋር ያልወገኑ የትግራይ ወገኖቻችን ነጣጥሎ ማነጣጠር አለበት። ይህን ስንል ደግሞ፤ በመላ አገሪቱ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች፤ የለውጡ አጋር መሆናቸውን ማሳየት ይኖርባቸዋል።

በአሁኑ ሰዓት ብዙ ከተማዎች ከወያኔ አፋኝ የመንግሥት መዋቅር ነፃ እየወጡ በመሆኑ እና ለጊዜው የዳኝነት ሥራ የሚያስከብር እና ጸጥታውን የሚቆጣጠር ባለመኖሩ፤ ጉልበት ያለው ሁሉ ክፍተቱን ለመጠቀም በዘረፋ እና በግድያ የተሰማሩ ሐላፊነት የጎደላቸው ቡድኖች እየፈሉ መሆኑ ምልክቶች እየታዩ ነው። ስለዚህ፤ ሕዝብ ጸጥታውን የሚያስከብር የጎበዝ አለቃ በመምረጥ የአካባቢውን ሰላም እንዲያስጠብቁ፤ የሐገር ሽግግሎችም እንደ ጥንቱ የዳኝነቱን ሥራ እንዲያስከብሩ እናሳስባለን። በአሁኑ ሰዓት ሕብረተሰባችን ዋናው ጠላቱ ወያኔና በሆዳቸው ከተገዙ ጥቅመኞች በስተቀር ሌላ ጠላት የለውም። ስለሆነም ትኩረታችን ከወያኔ በኩል የሚመጣውን ጥቃት አየመከትን፤ ጥላቻን እያጠበብን ወደ አይቀራው ድል መጓዝ ብቻ ነው።

በሌላ በኩል የወልቃይትን የማንነት ጥያቄ ለማዳፈን ከወልቃይት አካባቢ ያሉ ወጣቶችን እየሰበሰበ በጥቅም በማታለል የወልቃይትን የማንነት ጥያቄ እንዳይቀበሉ ከፍተኛ ጥረት እያደረገ መሆኑን አረጋግጠናል። ሆኖም ግን፤ ማንነት ሆድን በመሙላት የሚሰላ፤ ሳይሆን ከራስ አልፎ ለትውልድ የሚተላለፍ የዘለግላማዊ ክብር ጉዳይ መሆኑን አስረግጠው እቅጩን በመናገር ወያኔን ያሳፈሩ ወጣቶች በመስማታችን በጣም ኮርተንባቸዋል። ለመብት ታጋይ ማለት እንደዚህ ነው። ከአሁን በኋላ ሌሎችም ወጣቶች ይህን አይነቱን፤ ቆራጥ፤ ታሪካዊ አቋም እንዲከተሉ እናሳስባለን።

አገር አድን ጥሪ ለፖለቲካ ድርጅቶች፤ ለትግራይ ሕዝብ እና ተወላጅ ሙሁራን!

በአሁኑ ሰዓት አገራችን መስቀለኛ መንገድ ላይ ነች። ወያኔ ሳይወድ በግድ በሕዝብ ኃይል ተገፍቶ ሊወድቅ አፋፍ ላይ ደርሷል። ታዲያ መታሰብ ያለበት ይህ የሕዝባችን የትግል ፍሬ ከገቱ ሆኖ እንዳይቀር እና አገራችንም በተረጋጋ ሁኔታ ወደ ዲሞክራሲያዊ መንገድ እንድትሸጋገር የፖለቲካ ድርጅቶች፤ የብዙኃን ድርጅቶች፤ ለአገራቸው አንድነት እና ለሕዝባቸው ነፃነት የሚቆረቆሩ ታዎቂ ግለሰቦች፤ ምን እየሰሩ ነው? ስንል፤ መልሱ ምንም...!!!

በርግጥ፤ ትንንሽ ተስፋዎች ብልጭ ሲሉ አይተናል። በቅርብ ጊዜ፤ በውጭ አገር የሚኖሩ 16 የትግራይ ምሁራን፤ ወያኔን በመኮነን፤ የኢትዮጵያ ህዝብ፤ ከዘር መስፈርት በወጣ መልኩ አስቸኳይ የአማራጭ ትብብር እንዲፈጥር ያቀረቡትን ጥሪ እና አቶ አብርሃ ደስታ በአንድ የሬዲዮ መገናኛ የሰጠውን ቃለ መጠይቅም ይሁን፤ በእውነት ላይ



የጎንደር ሕብረት

gonderhibret72@gmail.com /website: www.gonderhibret.org

ተመሥርተው፤ ለትግራይ ሕዝብ ያሰሙትን ጥሪ አድንቅናል። ሌሎች በኢትዮጵያ ታሪክ ሰፊ ድርሻ ያላቸው ቀሪ የትግራይ ሕዝብ እና ሙሁራን የበለጠ ጠንክረው ከመላ ኢትዮጵያዊ ወግኖቻቸው ጋር በመቆም የለውጡ አካል እንዲሆኑ ይጠበቅባቸዋል። ጊዜው፤ መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ የዚህን አስከፊ የጥቂት ቡድን ስብሰቦችን የግፍ ሥራአት አልሸከም ብሎ፤ በሁለንተናዊ መልኩ እየታገለ ያለበት ወቅት ነው።

የትግራይ ሕዝብም፤ ታሪኩን እና ኢትዮጵያዊ ማንነቱን፤ በጥቂት፤ የወያኔ አጥፊዎች፤ እየተወናበደ፤ ታሪክ የማሸረውን ጥፋት ውሃ እያጠጣ፤ በጋራ የኖርንባትን አገራችንን፤ ወደ አልተፈለገ ጎዳና ከመግፋት ተቆጥቦ፤ ለሁላችንም ጠላት የሆነውን አጥፊ ቡድን እንድናስወግድ ትብብሩን ማሳየት ይኖርበታል። ነገር ግን፤ ይህ ሳይሆን ቀርቶ፤ ወያኔ በግትርነት፤ በአልሞት ባይ ተጋዳይ፤ ጉዞው በሚመጣው ጥፋት፤ በዝምታ መመልከት፤ የትግራይን ሕዝብም፤ በታሪክ ያስወቅሳል፤ ያስጠይቃልም። ዝምታ በራሱ፤ ከትብብር ተለይቶ አይታይምና!!

እንደገና ወደ ፖለቲካ ድርጅቶች ስንመለስ፤ የደረሰንበትን የፖለቲካ ደርጃ ክብደት ስንዳሥስ፤ አጅግ አስገራጫ ነገሮችን እየታዘብን ነው። ሁሉም የፖለቲካ ድርጅቶች የሁኔታውን አስጊነት የተገነዘቡ አይመስልም። በየግል መግለጫ ከማውጣት በስተቀር፤ በአንድ ላይ ቁጭ ብለው አንድ ነገር ሲሰሩ አይታይም። የእነርሱን ባናውቅም እኛ ግን በጣም ተገርመናል አዝናናልም። አገራችን እንዲህ ባለ አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ባለችበት ጊዜ ልዩነታችሁን አጥብባችሁ በጋራ አገር ለመምራት ካልችላችሁ እንደት ነው፤ ሁኔታዎች ከተወሰሱ በኋላ አገር ማረጋገጥ የሚቻለው?

አሁንም እያመሻሻ ያለው ጊዜ ሳይጨልም፤ የምትከተሉት የትግል ሰልጥ ሳያግዳችሁ አገራችን ከገባችበት አደጋ ለማዳን ሳትውሉ እና ሳታድሩ በአንድላይ ቁጭ ብላችሁ የዚችን አገር እጣ ፋንታ እንድትመክሩ፤ እና “ወያኔ ከሌለ...” የሚሉትን፤ የለጋሽ አገሮችን ቅዠትም፤ መልስ እንድንሰጥ፤ ለሕዝባችንም፤ አገራችን ከወያኔ ባሻገር የተረጋጋች አገር ሆና መቀጠሏን፤ የምናሳይበትን እውነት እንድንፈጥር፤ ጎንደር ህብረት አገራዊ ጥሪ ያቀርባል።

በመጨረሻም ይህ ሕዝባዊ አመጽ የተሳካ ውጤት እንዲያመጣ፤ ሰሞኑን፤ በውጭ ያሉ የኦሮሞ ወግኖቻችን እያሳዩ እንዳለው ትብብር ሁሉ መላው የኢትዮጵያዊ ሕዝብም፤ የሚያደርጋቸውን ሕዝባዊ አመጾች፤ በተመሳሳይ ቀናቶች፤ በሁሉም ገጥር ከተማዎች በማቀናጀት፤ የወያኔ አጋዚ ኃይል አቅም በመከፋፈል፤ በድል ለመቋቋት ከፍተኛ እርብርብ እንድናደርግ ዘንድ የጎንደር ሕብረት ጥሪ ያደርጋል።

ሰፊው ሕዝብ ያችንፋል!

ጎንደር ሕብረት።